



የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት
ልሳነ-ሕግ ጋዜጣ
LISAN HIG GAZETA
OF THE BENISHANGUL — GUMUZ REGIONAL STATE

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት
ም/ቤት ጠባቂነት የወጣ

17 ኛ ዓመት ቁጥር 60 አሰላ
 ግንቦት-1998

17th Year No 60
 Assosa may 2006

አዋጅ ቁጥር 60/1998ዓ/ም
 የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የልማት
 ድርጅት አዋጅ ቁጥር፤ ፲፱፻፺፰
 በክልሉ በሀገሪቱ የነፃ ኢኮኖሚ ሥርዓት የሚመራ
 የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ማቋቋም የሚያስፈልገውን
 በመሆኑ፤
 የመንግስት የልማት ድርጅቶች በመንግስት ይዘታ
 እስካሉ ድረስ ውጤታማ ፣ ምርታማ እና አትራፊ
 እንዲሆኑ የአሠራር ነፃነት የሚያገኙበት መዋቅር እና
 ሥርዓት በመዘርጋት ከግል ከባንደሎች ጋር
 እየተወዳደሩ ለመስራት የሚያስችላቸውን የብቃት
 አቅጣጫ መቀየስ አስፈላጊ በመሆን በማመን፤
 በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የተሸሻለው ህገ
 መንግስት አንቀጽ 49/3/1 መሠረት የሚከተለው
 ታውጧል ።

PROCLAMATION NO 60/2006
 BENISHANGUL GUMUZ REGIONAL STATE
 PUBLIC ENTERPRISES PROCLAMATION
 Whereas, it found necessary to provided the
 establishment of public enterprise governed by free
 market Economy in the region,
 Whereas as long as public enterprise have to stay under
 government control, it is necessary to create an
 organization structure where by they can enjoy
 management autonomy and thus enable them to be
 efficient productive and profitable as well as to strength
 their capability to operate by competing with private
 enterprise;
 Now therefore in accordance with art49 (3)(1) of the
 Benshangul Gumuz Regional State Revised Constitution,
 it is here by proclamation as follows;

ምዕራፍ 1

ጠቅላላ ድንጋጌዎች

1. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ « የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የመንግስት የልማት ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር ፩/፲፱፱፮ » ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

2. ትርጓሜ

1 "ድርጅት" ማለት በመንግስት ሙሉ ባለቤትነት የማምረት የማከፋፈል ፣ አገልግሎት የመስጠት ወይም ሌሎች የኢኮኖሚ ተግባሮችና ከእነዚህ ጋር የተያያዙ ሥራዎችን በንግድ መልክ ለማካሄድ በዚህ አዋጅ መሠረት የተቋቋመ የመንግስት ድርጅት ነው።

2 "ተቆጣጣሪ ባለስልጣን" ማለት የመንግስት ባለቤትነት መብትን ለማስከበር ሲባል በክልል መስተዳድር ምክር ቤት የሚሰይመው አካል ነው።

3 "ጠቅላላ ንብረት" ማለት የድርጅት የማይንቀሳቀስና ተንቀሳቃሽ ንብረቶች፣ ድርጅቱ ገና ያልተቀበላቸው ገቢዎች፣ ጥራ ገንዘብና የባንክ ሂሳብ ሊሆን ግዙፍ ያልሆነን ብረቶችን በቅድሚያ የተከፈሉ ወጪዎችንና ሌሎች ገቢ መሆን ያለባቸው ሂሳቦችን ይጨምራል።

CHAPTER I

General Provisions

1. Short title.

This proclamation may be cited as "The Benshangul Gumuz Regional State Public Enterprise proclamation 60/2006."

2 Definitions

1 " Enterprise" means a wholly state owned public enterprise established pursuant to this proclamation to carry on for gain manufacturing, distribution service rendering or other economic and related activate.

2. " Supervising authority" means an authority that is designed by the Regional State Administration Council with the view to protecting the ownership right of the state.

3."Total assets" means all immovable and movable property, receivable, cash and bank balance of the enterprise including intangible asset, deferred charge and other debit balances;

4. «የተጣራ ጠቅላላ ንብረት» ማለት ከጠቅላላ ንብረት ላይ በተያዘው የሂሳብ ዓመት ውስጥ የሚከፈሉ ዕዳዎች በቅድሚያ የተከፈለ ገቢና ሌሎች ተቀንሰው የሚቀረው ንብረት ነው፤
5. "ካፒታል" ማለት አንድ ድርጅት በተቋቋመ ጊዜና ከዚያም በኋላ መንግሥት የሚመደብለት የተጣራ ጠቅላላ ንብረት በተመደበበት ጊዜ ያለው ዋጋ ነው፤
6. "አዲተር" ማለት በዚህ አዋጅ አንቀጽ "2 የማናቸውንም ድርጅት ሂሳብ የሚመረምር የተፈጥሮ ሰው ወይም ሕግ ሰውነት የተሰጠው አካል ነው፤
7. "የተጣራ ትርፍ" ማለት ከገቢዎችና ከሌሎች ክፍያዎች ከተገኘው ገንዘብ ላይ ወጪዎችና በሂሳብ ዓመቱ ውስጥ ሥራ ማስኬጃና ደመወዝ ባግባቡ ወጪ የተደረጉ ሂሳቦች፣ የእርጅና ቅናሽ /ዲፕሪዴሽን/ ፣ ወለድና ልዩ ልዩ ታክሶች ተቀንሰው የሚቀረው ሂሳብ ነው፤
8. "መንግሥት" ማለት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ነው፤

4. "Net total asset" means total asset less current liabilities long term debit deferred income and other liabilities;
5. " Capital" means the original value of the net total asset assigned to the enterprise by the state at the time of its establishment or any time thereafter:
6. "Auditor" means natural or juridical person who is empowered under Art,32 of this proclamation, to audit the account of any enterprise.
7. " Net profits" means any excess of all revenue and other receipt over coast and operating expenses properly attributable to the operation of the Financial year including depreciation interest and taxes;
8. "Government" means the Benshangul Gumuz Regional State Government.

9. "የመንግሥት የትርፍ ድርሻ" ማለት ከተጣራው ትርፍ ላይ ወደ ሕጋዊ መጠባበቂያ ሂሳቦችና ሌሎች መጠባበቂያ ሂሳቦች ገቢ የሚሆነው ገንዘብ ተቀንሶ የሚቀረው ሂሳብ ነው፤

10. "ቦርድ" ማለት በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፡፡/2 እና አንቀጽ ፡፡/2 ረጅሙረት የሚቋቋም ድርጅት የሥራ አመራር ቦርድ ነው።

3/ የተሻሻሉና ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ሕጎች ይህን አዋጅ የሚቃረን ማናቸውም አዋጅ ፣ ወይም የአሠራር ልምድ፣ ይህ አዋጅ በሚሸፍናቸው ጉዳዮች ተፈጻሚነት አይኖረውም ።

4. የሌሎች ሕጎች ተፈጻሚነት በዚህ አዋጅ በሌላ ሁኔታ ካልወሰነ በስተቀር አግባብነት ያላቸው የፍትሐብሔር ሕግና የንግድ ሕግ ድንጋጌዎች በድርጅቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ ።

9. " State dividend" means the remaining balance after deduction of the transfer to the legal reserve fund and other reserve found from the net profit.

10. " Board" means the management board of an enterprise formed in accordance with Art10 (2) and 12 of this proclamation.

3. Repealed and inapplicable laws

Any law regulation, directive or practice in consistencies with the provision of this proclamation here by repeld.

4. Application of other laws

Unless otherwise provided by the proclamation the relevant provision of the civil code shall apply to enterprise.

ፆዕራፍ 2

«ድርጅት አመሠራረት ፣ ሕግ ሰውነትና

ኝሎታ

5/ ድርጅት ከመቋቋሙ በፊት ሊገለጹ ስለሚገባቸው ሁኔታዎች

1/ አንድ ድርጅት ከመቋቋሙ በፊት ተቆጣጣሪው ባለስልጣን፤

- ሀ/ በዓይነት የተደረገ ክፍያ ካለ ንብረቱ በባለሙያዎች በትክክል የተገመተ መሆኑን፣
- ለ/ በካፒታልነት የተከፈለ ጥሬ ገንዘብ ካለ በሚቋቋመው ድርጅት ስም በተከፈተ የባንክ ሂሳብ ተቀማጭ መሆኑን ያረጋግጣል።

2// በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1/ሀ/ የተደነገገው ቢኖርም በዓይነት የተደረገው ክፍያ በኦተዲር የተረጋገጠ ሂሳብ ያለው ከሆነ ግምቱ በሂሳብ መዝገቡ መሠረት ሊሆን ይችላል።

3/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1/ሀ/ የተመለከቱት ባለሙያዎች የንብረቱን ዝርዝር መግለጫ ለእያንዳንዱ ንብረት የተሰጠውን ዋጋ እና የአገማመቱን ዘዴ የያዘ ሪፖርት ያዘጋጃሉ። ተቆጣጣሪው ባለስልጣን ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፊት በሌላ ሕግ የተቋቋመ የመንግስት የልማት ሥራ ድርጅትን ሲያስተዳድር የነበረ አግባብ ያለው የመንግስት መሥሪያ ቤትና ድርጅቱ እያንዳንዳቸው የሪፖርቱን አንድ ኮፒ ያገኛሉ።

CAPTER 2

**ESTABLISHMENT OF ENTERPRISES,
LEGAL PERSONALITY AND CAPACITY**

5. Requirement to be met before Establishment.

1. Before the establishment of an enterprise the supervising authority shall ascertain, that;

a) If there is any payment in kind as the part of the capital, the property is correctly valued by experts;

b) Any cash paid as part of the capital is deposited in bank in the name and to the account of the enterprise.

2) Not with standing sub- Art (1) of this Article the payment made in kind has audited account the book value of such payment in kind may be taken in to account.

3) The experts appointed under sub- Article 1(a) of this Article shall prepare airport containing a detailed description of the property the value given to each item and the method of valuation the supervising authority and the enterprise shall get one copy each of such report.

4/ ከመቋቋሙ በፊት ተቆጣጣሪው ባለስልጣን ለድርጅቱ ምስረታ ያደረገው ወጪ ካለና ይኸው በአዲተር የተረጋገጠ ከሆነ ለድርጅቱ በካፒታልነት ይታሰባል።

5/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2///ለ/ የተመለከተው ገንዘብ የድርጅቱ ማቋቋሚያ ደንብ እስኪወጣ ድረስ ከባንክ ወጭ አይሆንም።

6/ መመሥረቻ ሕግ

ማናቸውም ድርጅት የሚቋቋመው በዚህ አዋጅ መሠረት በሚወጣ ደንብ ይሆናል። በማቋቋሚያ ደንቡ የሚከተሉት ዝርዝር ጉዳዮች ይገለጻሉ።

1/ የድርጅቱ ስም

2/// ድርጅቱ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚተዳደር መሆኑ ፣

3/ድርጅቱ የተቋቋመባቸው አላማዎች

4/// የተፈቀደው ካፒታል

5 በጥሬ ገንዘብና በዓይነት የተከፈለው መነሻ ካፒታል መጠን፣

6/ ድርጅ ካለው ጠቅላላ ንብረት በላይ በአዳ ማይጠየቅ መሆኑ፣

7/ የድርጅቱ ዋና መሥሪያ ቤት

4) If there are any expense incurred by the supervising authority for but prior to the establishment, of the enterprise, such expense shall form part of the capital where the are confirmed by auditors.

5) The sum deposited under sub- Article 1(b) of this Article may not be withdrawn from the bank until the establishment regulation are issued and published in the Negarit Gazeta.

6. Establishment Regulations

Every enterprise shall be established by regulation to be issued pursuant to this proclamation.

The establishment regulations shall contain;

1. The name of the enterprise.
2. A statement that the enterprise shall be governed by this proclamation.
3. The purpose for which the enterprise establishment;
4. The authorized capital.
5. The amount of the initial capital paid up both in cash in kind;
6. A statement that the enterprise shall not be liable beyond its total assets;
7. The head office of the enterprise;

8/ ድርጅቱ ቅርንጫፎች ሊኖሩት የሚችል መሆኑ፤

9/ ተቆጣጣሪው ባለስልጣን ስም፤

10/ ድርጅቱ የማቆይት ጊዜ።

7/ የሕግ ሰውነትና ኃላፊነት

1/ አንድ ድርጅት የሕግ ሰውነት ፣ መብቶችና ግዴታዎች ይኖሩታል፤

2//የአንድድርጅትዕዳዎች ሊሸፈኑ የሚችሉት ድርጅቱ ባለው ጠቅላላ ንብረት ብቻ ይሆናል።

8/ አድራሻ

የአንድ ድርጅት አድራሻ መሥሪያ ቤቱ ያለበት ሥፍራ ይሆናል።

9/ ችሎታ

1. አንድ ድርጅት ዓላማውን ከግቡ ለማድረስና ከዓላማው ጋር የተዛመዱ ተግባራትን ለማከናወን የማያስፈልው ችሎታ ይኖረዋል።

2// በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንጻ (1) ተመለከተው አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ አንድ ድርጅት፡-

ሀ/ በራሱ ስም ለመክሰስና ለመክሰስ፤

ለ/ የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት ለማግኘት ፣ ባለይዞታና ባለቤት ለመሆን ፣ ለማስተላለፍና በመያዣነት ለመስጠት፤

8. A statement that may authoriz the enterprise to open branches;

9. The name of the supervising authority.

10. The duration for where the enterprise is established.

7. Legal personality and liability

1. In enterprise show have legal personality, right and duties.

2. In enterprise may not be held liable beyond its total assets.

8. Address

The address of an enterprise shall be the place Where its head offices it situated.

9. Capacity

1. In enterprise shall have such Capacity as it necessary to accomplish its purpose and to perform related activities.

2. With out limiting the generality of sub-article 1 of this Article, an enterprise shall have the Capacity to,

a) Sue and be sued in its awn name;

b) As quire, possess, own dispose of Pleage and moregage, movable and immovable property.

ሐ/ ውል ለመዋዋል ፣ ብድር ለመበደር
 መ/ የንግድና ሌሎች ተመሳሳይ ሰነዶችን
 ለማውጣትና ለመቀበል
 ሠ/ የባንክ ሂሳብ ለመክፈትና ለማንቀሳቀስ
 ረ/ ኢንሸስት ለማድረግ ይችላል።

ምዕራፍ 3

የድርጅቱ አቋምና አመራር

ዐ. አቋም

እያንዳንዱ ድርጅት፡-

1. ተቆጣጣሪ ባለስልጣን
- 2/ የሥራ አመራር ቦድር
- 3/ዋና ሥራ አስኪያጅ እንደአስፈላጊነቱ ምክትል ዋና ሥራ አስኪያጅ እና
- 4/ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ሠራተኞች ይኖሩታል።

01. የተቆጣጣሪው ባለሥልጣን ሥልጣንና ተግባር

ተቆጣጣሪ ባለስልጣን

- 1/ የዚህ አዋጅ አንቀጽ 02/2// እንደተጠበቀ ሆኖ የቦርድ አባላትን ይመድባል ያነሣል።
- 2/ የሚመድባቸው አባላት መካከል የቦርዱን ሊቀመንበር ይሾማል
- 3/ለቦርዱ አባላት ሊከፈል ማገባውን አበል ይወስናል
- 4/የውጭ አዲተሮችን ይሠይማል
- 5/ ድርጅቱን መነሻ ካፒታል ከመንግስት ያስመድባል፤

- c) Enter in to contract and borrow money ;
- d) Issue and accept commercial and other instruments;
- e) Open and operate bank accounts;
- f) Invest money.

CHAPTER-3

Organization and management of an enterprise

10. Organization

Each enterprise shall have;

1. A supervising authority;
2. A mangement board;
3. A general manager, deputy general mangers as may be necessary; and
4. The necessary stuff.

11. The pawner and duties of the supervising authority.

The superuising authority shall;

1. Appoint and remove the members of the board subject to Art 12(2) of this proclamion.
2. Appoint the chairman of the board from among the members appointed by it;
3. Fix the an allowance to be paid to the members of the board;
4. Appoint external auditors;
5. Case the allocation of the initial

Capital of the enterprise

- 6/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 21 እና 22 መሠረት የድርጅቱ ካፒታል እንዲጨምር ወይም እንዲያንስ ይወስናል፤
- 7/ ለድርጅቱ የተፈቀደ ካፒታል በአንቀጽ 12// በተመለከተው ጊዜ ውስጥ ከፍሎ እንዲያልቅ የመጠበቂያ ሂሳቦች እንዲያዙ ወይም መንግስት ገንዘብ እንዲመደብ ያደርጋል፤
- 8/ ቦርዱ ሚቀርብለት ሃሳብ መሠረት ከተጣራው ትርፍ ውስጥ በየዓመቱ ለመንግስት ፈሰስ ሊያደርግ የሚገባውን መጠን ይወስናል፤
- 9/ የድርጅቱን የሂሳብ ሪፖርትና የውጭ አዲት ሪፖርት ያፀድቃል
- 10/ በቦርዱ የሚቀርብለትን የድርጅቱን የኢንቨስትመንት እቅድ ያፀድቃል
- 01/ አስፈላጊ ሲሆን በቁጥጥሩ ሥር የሚገኝ ድርጅት እንዲፈረስ ከሌላ ድርጅት ጋር እንዲዋሐድ ወይም እንዲከፋፈል ወይም እንዲሸጥ ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ሃሳብ እያቀረበ ያስወስናል፤ ፡፡
- 02/ ከቦርዱ ጋር በመመካከር ድርጅቱን ዓመታዊና አጠቃላይ ግቦችን ያፀድቃል፤ አፈጻጸማቸውንም ይከታተላል፤

- 6. Decide the increase or decrease of the capital of the enterprise in accordance with Article 21 or 22 of this proclamation
- 7. Cause the establishment of reserve funds or the allocation of funds by the Government so that the authorize Capital of enter prize shall be fully paid up with in the period specified under Art 20(2) of this proclamations;
- 8. Determine based on the proposals of the board and following the relevant provisions of this proclamation, the amount of state divided to be bead to the government from the not profits of financial year;
- 9. Approve financial reports of the enterprise and external audit reports,
- 10. Approve the investment plan of the enterprise submitted to it by the board;
- 11. Propose where necessary to the Region Administrative council the dissolution, amalgamation of an enter- pries, under its control, or the transfer of the enter pries or its management in any other manner;
- 12. Approve in consolation with the board, the annual and long-term corporate targets of the enterprise and follow up their fluffiest.

03/ለቦርድ የተሰጠው ሥልጣንና ተግባር እንደተጠበቀ ሆኖ የመንግስት የባለቤትነት መብትን ለማስከበር የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባሮችን ያከናውናል።

02/ የቦርድ አመራረት

1/ የቦርድ አባላት በቁጥር ቢያንስ ሦስት ቢበዛ አስራ ሁለት ይሆናሉ።

2/ ከቦርድ አባላት መካከል ቁጥራቸው ከአንድ ሦስተኛ የማይበልጥ የሚሆነው አባላት የሚመረጡት በሠራተኞች ጠቅላላ ጉባኤ ይሆናል። ሌሎች አባላት በተቆጣጣሪው ባለስልጣን የሚመደቡ ይሆናል።

3/የቦርዱ ሊቀመንበር በዚህ አዋጅ አንቀጽ

01/2/ መሠረት ይመደባል

4/የቦርዱ አባላት ምዘና ምርጫ በሙያ በሥራ ልምድ በችሎታብቃት ላይ የተመሠረተ ይሆናል።

5/ ማንኛውም ቦርድ አባል ተወዳዳሪ ያልሆነ የሌላ ድርጅት ቦርድ አባል ሆኖ እንዲሠራም ሊመደብ ይችላል።

6/የቦርድ አባላት የሥራ ጊዜ ከሦስት /3/ ዓመት ለማያነስ ከአምስት /5/ ዓመት ለማይልጥ ጊዜ ይሆናል። አስፈላጊ ሲሆን አንድ የቦርድ አባል ሥራ ጊዜው ሲያልቅ እንደገና ሊመደብ ወይም ሊመረጥ ይችላል።

13. With out prejudice to the power and duties given to the board, perform other functions necessary for the protection of the ownership rights of the state;

12. Formation of the Board

1. The number of members of the board shall be at least three but not more that twelve.
2. Not more than one third of the members of the board shall be elected by the general of the board.others shall be appointed by supervising authority.
3. The chairman of the board shall be appointed in accordance with Article 11(2) of this proclamation.
4. The members of the board shall be appointed or elected on the basis of their profession, experience and competence.
5. Any member of a board may also be appointed to act as a board member of any other non-competing enterprise.
6. The term of office of the members of the boarder shall be at least three but not more than five years when necessary, a member of the board may be reappointed or reelected at the expiry of his term of office.

□

7/ የቦርዱ የሥራ እንቅስቃሴ ቀጣይነት ይኖረው ዘንድ የአባላቱ የሥራ ዘመን ማብቂያ በአንድ ወቅት አይሆንም።

8/ ማንኛውም ቦርድ አባል ቦርድ አባልቱን የተወ እንደሆነ ተተኪ አባል እንዲመደብ ለተቆጣጣሪው ባለሥልጣን ማሳሰቡያ ያቀርባል።

9/ ለሥራው ተገቢ ላልሆኑ በቂ ምክንያት ሲኖር አንድን የቦርድ አባል ተቆጣጣሪው ባለስልጣን በማናቸውም ጊዜ ሊያሰነጣው ይችላል። ይህ ንዑስአንቀጽ ሠራተኛው በሚመረጥ ቦርድ አባል ላይም ፈጻሚ በሚሆንበት ወቅት የሠራተኛው ጠቅላላ ጉባዔ መረጃው እንዲደርሰው ተደርጎ ተተኪ አባል ሊመርጥ ይችላል።

ዐ3/የቦርዱ ስብሰባ ሥነ ሥርዓት

- 1/ ቦርዱ ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ ይሰበሰባል።
- 2/ አስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥም ወይም የቦርዱ አባላት መካከል ቢያንስ ሁለት አባላት ሲጠይቁ በማናቸውም ጊዜ ቦርዱን ሊቀመንበሩ ይሰበሰባል።
- 3/ የቦርድ ስብሰባ አጀንዳ ቅድሚያ ለቦርድ አባላት እንዲደርስ ይደረጋል።
- 4/ ከቦርዱ ባላት መካከል አብዛኛው ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል።

- 7. In order to member the continuity of the activities of the board, the term of office of its members shall not expire at the same time.
- 8. Where any member resigns from membership, the board shall bring the matted to the attention of the supervising authority so that another person is assignee in the same manner as the member who has left the board was assigned
- 9. The supervision of authority may, at any time remove a board member where there are sufficient grounds that make him unfit to be a member where this provision is applied to a member elected by workers, the general assembly of the workers shall be notified of the removal and may elect aonther member in replacement.

13. Procedure of the meeting of the Board

- 1. The board shall meet at least once a month.
- 2. The chairman shall call a meeting of the board, at any time, in cases of urgency or where at least two members of the board so request.
- 3. The agenda of a board meeting shall, in advance, be communicated to the board members.
- 4. There shall be a fuorum where a majority of the members are present.

5/ ቦርዱ በድምጽ ብልጫ ይወስናል። ድምጹ እኩል እኩል በሚሆንበት ጊዜ ሊቀመንበሩ ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል።

6/ ቦርዱ ከድርጅቱ ሠራተኞች መካከል መርጦ ፀሐፊ ይመድባል።

7/ የድርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ ድምጽ መስጠት መብት ሳይኖረው በቦርዱ ስብሰባ ላይ ሊገኝ ይችላል።

8/ ቦርዱ በየስብሰባው በተገኙት አባላት የሚፈረም ቃለ ጉባኤ ይይዛል

9/ ቦርዱ የራሱን የአሠራር መመሪያ ያወጣል።

04/ የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር

ቦርዱ

1/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ /01/ መሠረት ለተቆጣጣሪው ባለሥልጣን መቅረብ ከሚገባቸው በስተቀር ሌሎች የፖሊሲ ጉዳዮችን ይወስናል።

2/ የድርጅቱን ዋና ሥራ አስኪያጅ ይቀጥራል፣ ደመወዝና አበሉን ይወስናል፣ ያሰናብታል፣

3/ ለድርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ ተጠሪ የሆኑ የሥራ ኃላፊዎችን ቅጥር ምደባና ስንብት ደመወዝና አበል ያፀድቃል።

4/ የድርጅቱን የሥራ ፕሮግራም በጀትና የውሰጥ ደንብ ያጸድቃል ፣ አፈጻጸማቸውንም ይከታተላል።

5/ የድርጅቱን የረጅም ጊዜ ብድሮችና ክሬዲቶች ያፀድቃል፣

5. The board shall take decision by majority vote.

6. The board shall select and assign a secretary from among the employees of the enterprise

7. The General manger of the enterprise may attend meetings of the employees with out having the right to vote.

8. The board shall keep minutes for every meeting, which shall be signed by the members present

9. The board shall draw its own rules of procedure.

14. Powers and Duties of the Board the Board Shall

1. Decide on policy issues other than those to be submitted to the supervising Authority pursuant to Article 11 of this proclamation

2. Appoints and dismiss the general manger of the enterprise and fix his salary and allowance.

3. Approve the employment, assignment and dismissal of those officers of the enterprise accountable to the general manger including their salaries and allowances

4) Approve the eternal regulation of the enterprise as well as its work programmed and budget;

5. Approve long- term loan and credit of the enterprise;

6/ በድርጅቱ ሕልውና ላይ ወሳኝነት የሌላቸውን ቋሚ ንብረቶች ሽያጭ ያፀድቃል

7/ የድርጅቱ ሂሳቦችና ንብረቶች ባግባብ መያዛቸውን ያረጋግጣል

8/ ለድርጅቱ ኦዲተሮች የድርጅቱን የሂሳብ መዝገቦች ለተቆጣጣሪው ባለሥልጣን ደግሞ ስለድርጅቱ ሥራ አፈጻጸም ወቅታዊ ሪፖርትና የሂሳብ መግለጫዎች ያቀርባል፤

9/ የድርጅቱ ካፒታል እንዲጨምር ወይም እንዲቀንስ ለተቆጣጣሪው ባለሥልጣን ሐሳብ ያቀርባል።

05/ የቦርድ አባላት ተጠያቂነት

1/ የቦርድ አባላት በዚህ አዋጅ መሠረት የተሰጣቸውን ተግባር በጥንቃቄ መፈጸም ለባቸው።

2/ አባላቱ ተግባራቸውን በአግባብ ባለመፈጸማቸው ምክንያት በድርጅቱ ላይ የሚደርሰው ጉዳት በአንድነትና በነጠላ ተጠያቂ ይሆናሉ።

3/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ገቢ የተገለጸው ቢኖርም የቦርዱ ውሳኔ በሚሰጥት ጊዜ ውሳኔው ትክክል አይደለም ብሎ በድምጽ የተለየ የቦርድ አባል ውሳኔው ለሚያስከትለው ጉዳት ተጠያቂ አይሆንም።

6. Approve the sale of fixed asset that may not affect the existence of the enterprise;

7. Ensure that proper books of account are kept for the enterprise;

8. Submit books of account to the auditor of the enterprise and periodic reports on the state of activates of the enterprise and periodic reports on the state of activity of the enterprise and finical reports to the supervising authority.

9. Propose to the supervising authority the increase or decrease of the capital of the enterprise.

15. Liability of board Members

1. The member of the board shall carry out their duties with due care.

2. They shall be jointly and several liable to the enterprise for damage caused by their failure to properly carry out their duties.

3. Nat with standing sub- Article 2 of this Article, aboard member shall not be liable where be has dissented from the decision of the board which caused damage.

16/ የድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ ሥልጣንና

ተግባር

1/ ዋናው ሥራ አስኪያጅ

ሀ/ የድርጅቱን ሥራ ያደራጃል ፣ ይሠራል ፣ ያስተዳድራል ይቆጣጠራል፣

ለ/ ድርጅቱ ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደርገው ግንኙነት ፣ በሚቀርቡ እና በሚያቀርባቸው ክሶች ድርጅቱን ወክሎ ይሠራል ።

ሐ/ ቦርዱን እያስፈቀደ ለእራሱ ተጠሪ የሆኑ የሥራ ኃላፊዎችን ይቀጥራል፣ ይመድባል ተግባራቸውን ይወስናል፣

መ/ በድርጅቱ የውስጥ ደንብና አግባብ ባለው ሕግ መሠረት ሌሎች ሠራተኞችን ይቀጥራል ይመድባል ያሰናብታል ፣ ደመወዛቸውንና አበላቸውን ይወስናል።

ሠ/ የድርጅቱን ሂሳቦች ባግባቡ ይይዛል ለድርጅቱ የባንክ ሂሳብ ይከፍታል ያንቀሳቅሳል።

ረ/ ለድርጅቱ ሥራ ማስኬጃ የሚውል የአጭር ጊዜ ብድር ውል ይዋዋላል፣ ቦርዱን በማስፈቀድ የረጅም ጊዜ ብድር ይበደራል፣ ለእነዚህ ዓላማዎች ቦርዱን እያስፈቀደ የድርጅቱን የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት በመያዣነት ይሰጣል፣

16. Power and Duties of the General Manager

1. The general manager shall;

a) Organize direct administer and control the enterprise.

b) Represent the enterprise in all dealings with third parties and in legal proceeding brought by or against it

c) Subject to the approval of the board; employ, assign and dismiss the officers of the enterprise accountable to him and define their functions;

d) Employ assign and dismiss other employees of the enterprise in accordance with the external regulations of the enterprise and the appropriate, law, and determine their salaries and allowances;

e) Keep proper book of account of the enterprise and open operate bank accounts to the enterprise;

f) Enter into short term loan contract for the purpose of providing the working capital of the enterprises borrow money on along term basis with the approval of the board and for those purpose pledge or mortgage the movable or immovable properties of the enterprise;

- ሰ/ የድርጅቱን የሥራ ፕሮግራምና በጀት እንዲሁም ውስጠ ደንብ አዘጋጅቶ ለቦርዱ ያቀርባል ፣ ሲፈቀድም ስራ ላይ ያውላል፤
- ሸ/ ቦርዱን በማስፈቀድ በድርጅቱ ሕልውና ላይ ወሳኝነት የሌላቸውን የድርጅቱን ቋሚ ንብረቶች ይሸጣል፤
- ቀ/ የቦርዱን ውሳኔዎች ይፈጽማል፤ ያስፈጽማል፤
- በ/ ቦርዱ በሚወስነው ሁኔታ ለቦርዱ ሪፖርት ያቀርባል፤
- ተ/ አሰፈላጊ ሆኖ በተገኘው መጠን ሥልጣኑን ለድርጅቱ የሥራ ኃላፊዎችና ሠራተኞች በውክልና ይሠጣል፤
- ቸ/ በሥራው ሂደት ላይ የሚመክርና በሥራ ግምገማዎች ፣ እቅዶችና ውሳኔዎች ላይ የሚወያይ የማይጅመንት ኮሚቴ ያቋቁማል፤ ስብሰባውን ይመራል፤
- ሻ/ ቦርዱ የሚሰጠውን ሌላ ተግባር ይፈጽማል፡፡
- 2// ዋናው ሥራ አስኪያጅ ለቦርዱ ተጠሪ ይሆናል፡፡

- g) Prepare and submit to the board the internal regulation as well as the work programmed and budget of the enterprise and implement same up on approval;
 - h) Sell fixed asset that way not affect the existence of the enterprise with the approval of the board;
 - i) Implement and case the implementation of the decision of the board;
 - j) Submit report to the board in such manner asset shall prescribe;
 - k) Delegate his power to the officers and other employees of the enterprise to the extent deemed necessary by him;
 - L) Established, and preside over the meeting of management committee that shall advise on the operation of the enterprise and that may discuss on the progress, plans and decision of the enterprise;
 - m) Perform other duties assigned to him by the board.
2. The general management shall be accountable to the board

17/ የዋናው ሥራ አስኪያጅ ኃላፊነትና ተጠያቂነት

ዋናው ሥራ አስኪያጅ ተግባሩን በሚፈጽምበት ጊዜ በቸልተኝነት ወይምንም ሆነ ብሎ በድርጅቱ ላይ በሚያደርሰው ጉዳት በሕግ ተጠያቂ ይሆናል።

18/ ውክልና

ማናቸውም ድርጅት በዋናው ሥራ አስኪያጅና በዚህ አዋጅ መሠረት ሥልጣን በተሰጣቸው ሌሎች ወኪሎች አማካይነት ሥራውን ይፈጽማል ፣ መብት ያገኛል ግዴታ ይገባል።

ምዕራፍ 4

የድርጅት ካፒታል

19/ድርጅት ለማቋቋም ስለሚያስፈልገው ካፒታል

1/ ማናቸውም ድርጅት ካፒታል ይኖረዋል።

2// አንድድርጅት ለማቋቋም ሚያስፈልገው መነሻ

ካፒታል ተቆጣጣሪው ባለሥልጣን በመንግስት እንዲመደብለት ያደርጋል። ካፒታሉ በዓይነት ወይም ጥሬ ገንዘብ ሊሆን ይችላል በዓይነት ከሆነ ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን በዚህ አዋጅ አንቀጽ 5 መሠረት የተገመተ ወይም በመዝገብ መሠረት ትክክል መሆኑን ያረጋግጣል።

17. Responsibility and Liability of the General Manager.

The general manger shall be viable in awareness with the law for damage he causes on the enterprise through negligence or intentational.

18. Agency

Any enterprise shall carry out its activates, aquire right and incur liabilities by its general and other agent authorized in accordance with this proclamation

CHAPTER -4

CAPITAL OF ENTERPRISES

19) Capital needed to establish an Enterprise;

1. Any enterprise shall have a capital.
2. the supervising authority shall cause the initial capital needed to established an enterprise to be allocated by the government the capital may be paid in cash or in kind where it is paid in cash or in kind .where it is paid in kind the supervising authority shall ensure that the property is correctly valued by experts in accordance with Article 5 of this proclamation or in conformity with the book value thereof.

1/ ስለተከፈለና ስለተፈቀደ ካፒታል

1/ ማናቸውም ድርጅት ሲቋቋም የተከፈለ ካፒታሉ ስምዖን ሊያንስ አይችልም።

2// የአንድ ድርጅት የተፈቀደ ካፒታል ድርጅቱ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በአምስት ዓመት ውስጥ በሙሉ ተከፍሎ ያልቃል።

3/የተፈቀደው ካፒታል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ባገጠተው ጊዜ በሙሉ ተከፍሎ ካላለቀ ተቆጣጣሪው ባለሥልጣን የሦስተኛ ወገኖች መብት ማይነካ የድርጅቱን ካፒታል ወደ ተከፈለው የካፒታል መጠን ዝቅ ያደርገዋል።

12/ የተፈቀደ ካፒታል ስለመጨመር

የተቆጣጣሪው ባለሥልጣን መንግስት ገንዘብ በማስመደብ የድርጅቱ ገቢና የድርጅቱ ካፒታል እንዲጨምር ሊያደርግ ይችላል።

12// ካፒታል ስለመቀነስ

የሦስተኛ ወገኖች መብት ማይነካ የአንድ ድርጅት ካፒታል የሚከተሉት ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ሊቀንስ ይችላል፤

1/ ድርጅቱ ካፒታል እንዲቀንስ አዲተኞች ሐሳብ ሲያቀርቡ፤

2// ድርጅቱ ቦርድ በሚያቀርበው ሐሳብ መሠረት ካፒታሉ እንዲቀንስ ሲወሰን፤

3// የድርጅቱ የተፈቀደ ካፒታል በዚህ አዋጅ አንቀጽ 1 ንዑስ አንቀጽ 2 ረገ መሠረት በሙሉ ተከፍሎ ያላለቀ ሲሆን።

2

20 Paid up and authorized capital

1. The amount of the paid up capital of an enterprise at the time of its establishment shall not be less than 25% of its authorized capital.

2. The weatherized capital of enterprise shall be fully paid up with in five years from the date of its establishment.

3. Where the authorized capital is not fully pied up as provided under sub- article 2 of this Article, the supervising authority shall, with out prejudice to the rights of third parties, adjust the capital to the level of the paid up capital.

21 Increase of Authorized Capital

The supervising authority may cause the funds needed to increase the capital of on enterprise to allocated by the Government and be paid out of the net profits of the enterprise.

22 Decrease of Capital

The Capital of an enterprise may with out prejudice to the right of third parties, be decreased where:

1. The auditors have proposed that the capital should be decreased;

2. it was decided to decrease the capital following a proposal by the board to this effect;

3. The authorized capital of the enterprise has not been fully paid as provided for under sub- article 2 of Article 20

ፎታፊት 5

የድርጅት ስምና የንግድ ምልክት

3/ የድርጅት ስም

1/ የአንድ ድርጅት ስም ሥራውን የሚያከናውንበት ስም ሲሆን የድርጅቱን ሥራ በግልጽ የሚያመለክት ይሆናል።

2/ የአንድ ድርጅት ስም የመንግስት ፖሊሲን እንዲሁም መልካም ሥነ-ግባርን የሚቃረንና የሦስተኛ ወገኖችን መብት የሚካካ አይሆንም።

3/ የግናቸውም ድርጅት ስምና ሥራ በታወቀ በግልጽ እንዲታይ ያደረጋል።

4/ የስም አጠቃቀም ሁኔታዎች

1/ የአንድ ድርጅት ስም አመራረጥ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 3/2/ በተመለከተው ሠረት መሆኑን ተቆጣጣሪው ባለስልጣን ያረጋግጣል።

2/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 3/2/ የተመለከተውን የተላለፈ ድርጅት ለደረሰው ጉዳት ካሳ እንዲከፍል እና ወይም ክርክር ባስነሳው ስም እንዳይጠቀም በፍርድ ቤት ሊወሰን ይችላል።

5/ የንግድ ምልክት

የንግድ ምልክት አንድ ድርጅት ለሚያመርተው እቃ ወይም ለሚሰጠው አገልግሎት መለያ በማድረግ የሚጠቀምበት ስም ፣ ስያሜ ፣ ዓርማ ፣ ወይም ሌላ ግናቸውም መለያ ምልክት ነው።

CHAPTER 5

NAME OF ON ENTERPRISE AND TRADEMARK

23 Name of on Enterprise

1. The name of an enterprise is the name under which the enterprise carries on its activities and it shall clearly designate such activities.
2. The name of an enterprise shall not offend public policy and morals and it shall periodic the rights of third parties.
3. An enterprise shall display its name outside its premises.

24) Restriction in the use of names

- 1) The supervising authority shall ensure that the selection of the name of an enterprise is in accordance with the provision of Article 32(2) of this proclamation.
- 2) The court may order an enterprise to pay damages resulting from its act of violation of the provision of Article 23(2) of this proclamation and or prohibit such enterprise from use the name giving rise to the dispute.

25) Trade marks

A) Trade mark is the name, designation, emblem or any other distinctive sign used by an enterprise to distinguish its goods or services

26/ የንግድ ምልክት አጠቃቀም ሁኔታዎች

- 1/ አንድ ድርጅት ማንኛውንም የንግድ ምልክት ሊመርጥ ይችላል።
- 2// ማንኛውም የንግድ ምልክት የመንግስት ፖሊሲ እንዲሁም መልካም ምግባርን የሚቃረንና የሦስተኛ ወገኖችን መብት የሚነካ አይሆንም።
- 3// የማንኛውም ድርጅት የንግድ ምልክት በሥራ ላይ ከመዋሉ በፊት አግባብባለው መሥሪያ ቤት ይዘገባል ፣ በሰፊው በሚሰራው ጋዜጣም ታትሞ ይወጣል።
- 4/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተመለከተውን የተላለፈ ድርጅት ላደረሰው ጉዳት ካሳ እንዲከፍል እና ወይም ክርክር ባስነሣው የንግድ ምልክት እንዳይጠቀም ፍርድ ቤት ሊወስን ይችላል።

ምዕራፍ 6

ስለድርጅት ሂሳብና የሂሳብ ምርመራ

ዘርፍ አንድ

የድርጅት ሂሳብ

17/ የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት

ማንኛውም ድርጅት በንግድ አሠራር ተቀባይነት ያለው የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት ይኖረዋል። ይህንኑ ተግባራዊ ለማድረግ ተቆጣጣሪው ባለሥልጣን አስፈላጊ የሆኑ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።

18/ የሂሳብ ዓመት ፣ ሂሳብ መዝጋትና ዓመታዊ ሪፖርት

1/ የአንድ ድርጅት የሂሳብ ዓመት በተቆጣጣሪው ባለሥልጣን ይወሰናል።

26) Restrictions in the use of trade marks.

- 1) An enterprise may choose any trademark.
- 2) An enterprise may offend public policy and morals and it shall not prejudice the rights of third parties.
- 3) Before a trade mark is used, it shall be registered by the appropriate government office and published in a news paper of general circulation.
- 4) The court may order an enterprise to pay damages resulting from its act of violation of the provision of sub - article 2 of this Article and / or prohibit such enterprise from using the trade mark giving rise to the dispute.

CHAPTER 6

ACCOUNTS AND AUDITING OF

ACCOUNTS OF ENTERPRISE

SECTION 1

ACCOUNTS

27) Accounts principles

Each enterprise shall keep books of account following generally accepted accounting principles the supervising authority may issue directives to this effect.

28 Financial Year Closing of Accounts and Annual Reports

1/ The financial year of an enterprise shall be determined by the supervising authority.

2/ ማናቸውም ድርጅት ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ ሂሳቡን ይዘጋል። ዓመታዊው ሂሳብ የበጀት ዓመቱ ባለቀ በሦስት ወር ጊዜ ውስጥ መዘጋት አለበት

3/ ድርጅቱ ስላለፈው ዓመት የድርጅቱ ሥራዎችና አቋሞች ሁኔታ ስለተከናወኑ ተግባሮችና በቅርብ ሥራ ላይ ሊውሉ ስለታሰቡ ዋና ዋና እቅዶችና ፕሮግራሞች ጭምር ሪፖርት ያዘጋጃል።

4/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /2/ መሠረት የድርጅቱን ሂሳብ በወቅቱ አለመዘጋት በኃላፊነት የሚያስጠይቅ ይሆናል።

!9/ መጠባበቂያ ሂሳቦችና አጠቃቀም

1/ ማናቸውም ድርጅት ሕጋዊ መጠባበቂያ ሂሳብ ይይዛል።

2/ በሌላ ሕግ በተለየ ሁኔታ የተወሰነው እንደተጠበቀ ሆኖ ማናቸውም ድርጅት ከተጣራ ትርፉ ላይ 5 በመቶ በየዓመቱ እያነሣ ሕጋዊ መጠባበቂያው ሂሳብ የድርጅቱን ካፒታል ! ከመቶ እስኪያህል ድረስ ወደ መጠባበቂያ ሂሳቡ ያስገባል።

3/ ሕጋዊ መጠባበቂያ

ሀ/ ኪሣራን ለመሸፈን፣

ለ/ ያልታሰቡ ወጪዎችንና ዕዳዎችን ለመሸፈን ሊውል ይችላል።

s2/ Any enterprise shall close its accounts at least once a year. The annual closing of account shall be completed with in three months following the last finical year.

3/ The enterprise shall prepare a report on the state of its activities and affairs during the last financial year inclosing a statement of achievements and major plans and programs to be implemented in the near further.

4/ Failure to close in due time the account of an enterprise in accordance with sub- Article 2 of this Article may entail liability

29 Reserve funds and their utilization

1/ any enterprise shall established and maintain a legal funds.

2/ With out prejudice to the provisions of other laws providing otherwise, any enterprise shall annually transfer 5% on the next profits to the legal reserve fund until such reserve fund equals 20% of the capital of the enterprise.

3/ The legal reserve fund may be unitized for covering

- a) Loss and
- b) Unforeseeable & liabilities

4/ ማናቸውም ድርጅት ቦርድ ተቆጣጣሪ ባለሥልጣኑን እያስፈቀደ ሌሎች መጠባበቂያ ሂሳቦች እንዲያዙ ለማድረግና አጠቃቀማቸውንም መወሰን ይችላል።

"/ ስለግብር እና ቀረጥ ክፍያ

1/ የግብር እና ቀረጥ ክፍያን በሚመለከት አግባብ ያላቸው ሕጎች በድርጅቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ።

2/ ድርጅቶች በሌላ ሕግ መሠረት ከግብር እና ቀረጥ ነፃ ለመሆን ያላቸውን መብትና ሌላም መብት ይህ አዋጅ አያስቀርባቸውም።

"1/ የመንግስት የትርፍ ድርሻ ክፍያ

የዚህ አዋጅ አንቀጽ 01 //8// እንደተጠበቀ ሆኖ ማናቸውም ድርጅት የሂሳብ ዓመቱ ከተፈጸመበት ጊዜ አንስቶ ባሉት ሰባት /7/ ወራት ውስጥ የመንግስቱን የትርፍ ድርሻ ለመንግሥት ፈሰስ ያደርጋል።

ዘርፍ ሁለት

ስለ ሂሳብ ምርመራ

"2/ የአዲተሮች አመዳደብ

1/ በሌላ ሕግ ለዋናው አዲተር የተሰጠው ሥልጣንና ተግባር እደተጠበቀ ሆኖ የማናቸውም ድርጅት ሂሳብ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን በሚሰይማቸው የውጭ አዲተሮች ይመረመራል።

2/ ተቆጣጣሪው ባለሥልጣን የሚሰይማቸው የውጭ አዲተሮች በዋናው አዲር የወጡ መመዘኛዎችን የሚያሟሉና ከማናቸውም ዓይነት ተጽዕኖ ነፃ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለበት።

4/ The board of any enterprise may with the approval of the supervising authority case of her reserve funds to be established and determine their utilization.

30 payments of Tax and Duties

1/ the relevant law concerning taxes and duties shall be applicable to enterprises

2/ Nothing in these proclamation shall affect the right of an enterprise to be exempt from tax and duties and any other rights and any other laws.

31/ Payment of state dividend

Subject to Article 11(8) of the proclamation any enterprise shall pay to the government state divided with in seven (7) moths following the end of the finical year.

SECTION 2

32. AUDITING OF ACCOUNTS

1/ With out Prejudice to the power and duties of the Auditor general under other laws, the Accounts of each enterprise shall be audited by external auditors appointed by the supervising authority

2/ the supervising authority shall ascertain that external auditors appointed by it satisfy the criteria set by the auditor general and they are free from being under any form of influence.

3/ ተቆጣጣሪው ባለስልጣን የውጭ አዲሮችን የሥራ ጊዜ ይወስናል።

"3/ ሂሳብ የማስመርመር ግዴታ የተመርጠውን ድርጅት ገንዘብ ወይም ንብረት የተረከበ ወጪ ያደረገ የከፈለ ወይም ለሂሳብ ኃላፊ የሆነ ማንኛውም ሰው ሲጠየቅ ሂሳቡን የማስመርመርና አስፈላጊውን መረጃ የማቅረብ ግዴታ አለበት።

"4 የአዲተሮች ሥልጣን ፣ ተግባርና ተጠያቂነት የንግድ ሕግ ቁጥር 3) & 3 ፣ 3) & 4 ፣ 3) & 5 ፣ 3) & 6 ፣ 3) & 8 እና 3)' አስፈላጊው ለውጥ ተደርጎባቸው የአዲሮችን ሥልጣን ተግባርና ኃላፊነት በሚመለከት ተፈጻሚ ይሆናሉ።

ምዕራፍ 7
ስለመዋሐድና ስለመከፋፈል

V5 መሠረቱ

1/ ሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ ድርጅቶች አንዱ ሌላውን በመጠቀሙ ለአንድ ሌላ አዲስ ድርጅት በመፍጠር በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ውሳኔ ሊዋሐዱ ይችላሉ።

2/ ለአንድ ድርጅት ከሁለት በላይ የሆኑ አዲስ ድርጅቶች እንዲሆን በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ውሳኔ ሊከፋፈል ይችላል።

3/ the supervising authority shall determine the term of the external auditors.

33. Obligation to cooperate

Any person who has received paid or exceeded, or its in change of the Account of the money , or property of the enterprise bening audited shall, when requested have the obligation to produce to the auditors the Account to be audits and to furnish the necessary information.

34 Power Duties and Liability of Auditors

Article 373,347,375,376,378, and 380 of the commercial code shall apply mutalis mutandis with respect to the powers duties and liabilities of auditors.

CHAPTER 7
AMALGAMATION AND DIVISION

35 Principles

1/ two or more enterprise may be Amalgamated by the decision of the Regional Administration Council citer by the taking over of one enterprise by the other or by the formation of anew enterprise.

2/ An enterprise may be divided by the decision of the Regional Administrative council to form to or more new enterprise.

3/ የማዋሐዱም ሆነ የመከፋሉ ውሳኔ ተግባራዊ ሚሆነው በዚህ አዋጅ መሠረት በክልል መስተዳድር ምክር ቤት በሚወጣ ደንብ ነው።

V6 የወል ድንጋጌዎች

1/ ከአበዳሪ ድርጅት ጋር የብድር ስምምነት አድርጎ እዳውን ገና ያልከፈለ ድርጅት ከመዋህዱ ወይም መከፋፈሉ በፊት የአበዳሪውንና የዋስትና ሰጪውን ስምምነት ይጠይቃል።

2/ አንድ ለማዋድ ወይም ለመከፈል የታሰበ ድርጅት እዳ ያለበት ሲሆን በመዋሐድ ወይም መከፋፈል የሚፈጠረው ድርጅት በገንዘብ ጠያቂዎች በኩል የሚፈለግበትን ግዴታ ለመፈፀም የማይችል ሆነ የማዋሐዱም ሆነ የመከፋፈሉ ውሳኔ አይሰጥም።

3/ የሚሐዋደው ወይም የሚከፋፈለው ድርጅት ካለፈው የሂሳብ ዓመት መጀመሪያ አንስቶ መዋሐዱ ወይም መከፋሉ እስከተፈፀመበት ጊዜ ድረስ ያለውን ሂሳብ ይዘጋል ፣ በአዲተርም ይመረምራል።

V7/ የመብትና ግዴታ መተላለፍ

1/ በመዋሐዱ ምክንያት ሕልውናውን የሚያጣው ድርጅት መብትና ግዴታ ወደሚጠቀልለው ወይም በመዋሐድ ወደሚፈጠረው አዲስ ድርጅት ይዛወራል።

3/ the decision to amalgamate or divide shall be affected in accordance with regulations issued under this proclamation by the regional administrative council.

36. Common provisions

1/ the consent of the creditor and the guarantor shall be sought before the amalgamation of division of an enterprise which has an outstanding debt.

2/ In the event that an enterprise which is being considered for amalgamation or division has obligations to wards creditors no decision shall be taken to amalgamate or divide if the enterprise(s) resulting from the amalgamation or divided is the un able to meet the obligation to ward the creditors.

3. The accounts of an enterprise to be amalgamated or divided shall be closed and audited from the beginning of the last financial year up to the date of the amalgamation or division.

37 Transfers of Rights and Obligations

1. The rights and obligations of an enterprise that ceases to exist as a result of amalgamation shall be transferred to the enterprise taking over or to the new enterprise resulting from the amalgamation.

2/ የሚከፋፈል ድርጅት መብትና ግዴታ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፱ በተመለከተው የመብትና ግዴታ ምደባ መሠረት በመከፋፈሉ ወደሚፈጠሩት አዲስ ድርጅቶች ይዛወራል።

38/ የሚከፋፈል ድርጅት መብትና ግዴታ አመዳደብ

1/ የሚከፋፈል ድርጅት ፤

ሀ. በመከፋፈል ላይ ያለ ድርጅት መብትና ግዴታ በመከፋፈል የሚፈጠሩት ድርጅቶች የሚመደበው ጉዳዩ የሚመለከተው ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን በሚወስነው መሠረት ይሆናል።

ለ. ተቆጣጣሪው ባለሥልጣን የድርጅቱን መከፋፈል ውሳኔ የያዘና መብትና ግዴታው በመከፋፈሉ በተፈጠሩት ድርጅቶች መካከል እንዴት እንደተመደበ የሚያሳይ የተሟላ ሪፖርት ያዘጋጃል።

ሐ. የሪፖርቱ አንድ ቅጅ በመከፋፈሉ የተፈጠረው እያንዳንዱ ድርጅት በሚቋቋምበት ጊዜ ለክልል መስተዳድር ምክር ቤት ይቀርባል፤ መከፋፈሉ የተፈጠረው እያንዳንዱ ድርጅትም አንድ ቅጅ ይሰጠዋል።

መ. ተቆጣጣሪው ባለስልጣን የሪፖርቱን ዋና ዋና ነጥቦች የያዘ ማስታወቂያ በሰፊው በሚሰራጩ ጋዜጦች በአማርኛና በእንግሊዝኛ ታትሞ እንዲወጣ ያደርጋል።

2/ The rights and obligations of an enterprise being divided shall be transferred to the new enterprise resulting from the divisions on the basis of the distribution of rights and obligations under Article 38 of this proclamation.

38/ Distribution of Rights and Obligations of Enterprise Being Divided

1. The Enterprise in Division

a) The distribution of the rights and obligation of an enterprise being divided to the enterprises resulting from the division shall be determined by the supervising authority.

b) The supervising authority shall prepare a complete report containing the decision to divide and a statement as to the distribution of rights and obligations to the enterprises resulting from the division

c) A copy of the report shall be submitted to the council of ministers at the time of establishment of each enterprise resulting from the division and each such enterprise shall ret a copy of the report.

d) The supervising authority shall cause a notice contdining the major points of the report to be published in Amharic and English newspapers of general circulation.

ሠ. በሌላ ሕግ የተቋቋመ የመንግሥት የልማት ሥራ ድርጅት መከፋፈልን በሚመለከት በዚህ ንዑስ አንቀጽ ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን ማለት በዚህ ሕግ ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን የነበረው አካል ነው።

2/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 በፊርማ መከፋፈሉ የተፈጠሩት ድርጅቶች ሁሉ የተከፋፈለው ድርጅት ለሦስተኛ ወገኖች የገባውን ግዴታ በሚመለከት በአንድነትና በነጠላ ኃላፊነት አለባቸው።

ምዕራፍ 8

ስለድርጅቶች መፍረስና ሃሳብ ስለማጣራት

"9 ድርጅት የሚፈርስባቸው ምክንያቶች ማናቸውም ድርጅት ከሚከተሉት ምክንያቶች ባንዱ ሊፈርስ ይችላል፤

- 1/ በማቋቋሚያው ደንብ የተመለከተው የድርጅቱ የመቆያ ጊዜ ሲያልቅ፤
- 2/ ድርጅቱ የተቋቋመበት ሥራ ሲያልቅ፤
- 3/ ድርጅቱ የተቋቋመበት ዓላማ ሲከሸፍ ይህም ሊፈጸም የማይችል ሲሆን ፡
- 4/ ከመቶ ሰባ አምስት /85 በመቶ/ የሚሆነው የተከፈለው የድርጅቱ ካፒታል ሲጠፋ ፡
- 5/ የመስተዳድር ምክር ቤት የድርጅቱን ሕልውና የሚነካ ውሳኔ ሲሰጥ፤
- 6/ የድርጅቱ መክሰር በፍርድ ቤት ሲወሰን።

e) For the purpose of matters relating to the division of an enterprise established under another law, “supervising authority” means the supervising authority designated under such other law.

2/ Notwith standing the provisions of sub-articles 1-4 of this Article the enterprises resulting from division shall be jointly and severally liable to words the creditors of the enterprise divided.

CHAPTER 8

Dissolution and winding - up

39/ Grounds for Dissolution

An enterprise may be dissolved for any one of the following reasons;

- 1. The expiry of the life of the enterprise as fixed in its establishemeant regulation;
- 2. Completion of the life of the enterprise as fixed it was established;
- 3. Failure of the purpose or impossibility of performance;
- 4. Loss of seventy five per cent (75 %) of the paid up capital of the entries;
- 5/ a decision of the council of ministers affecting the excision of the enterprises;
- 6/ decision of the court declaring the enterprise bankrupt and winding up;

#. በኪሣራ ጊዜ ስለሚደረግ የሂሳብ ማጣራት

- 1/ የመክሰር ሥርዓትን በሚመለከት የንግድ ሕግ 1ኛ መጽሐፍ ድንጋጌዎች አስፈላጊው ለውጥ ተደርጎባቸው በድርጅቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ።
- 2/ በንግድ ሕግ ቁጥር 1ሺ 1)፻6 /1-2/ ሃሃየተደነገገው ቢኖርም ፍርድ ቤቱ የድርጅት መክሰር በንግድ ሕግ መሠረት በአጭር ሥነ ሥርዓት እንዲመራ ሊወስን ይቻላል።

#1/ ስለ ሂሳብ አጣሪዎች ሹመት ፣ ተግባርና ሥልጣን

- 1/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ "9 /1-5/ የተመለከቱት ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ተቆጣጣሪው ባለሥልጣን በዋናው አዲተር የወጣውን መመዘኛ የሚያሟላ የድርጅቱ ሠራተኛ ያልሆነ አንድ ወይም ከአንድ በላይ ሂሳብአጣሪዎች ይሾማል። በቂ ምክንያት ሲያጋጥም ተቆጣጣሪው ባለሥልጣን ሂሳብ አጣሪዎቹን ይሽርና በምትካቸው ሌሎች ሊሾም ይችላል።
- 2/ የሂሳብ አጣሪዎች በመፍረስ ላይ ያለውን ድርጅት መዝገቦችና ሂሳቦች ይረከባሉ።
- 3/ ተቆጣጣሪው ባለሥልጣን በተለየ ሁኔታ ካልወሰነ በስተቀር ፣ ሂሳብ አጣሪዎች የድርጅቱን ንብረት በኃላፊነት ይይዛሉ ፣ በዚህ አዋጅ ለቦርዱና ለዋናው ሥራ አስኪያጅ የተሰጠውም ሥልጣንና ኃላፊነት ይኖራቸዋል ፣ ሆኖም ግዴታቸው ያላለቀ ውሎችን ለመፈጸም ወይም የሂሳብ ማጣራቱን ተግባር ለማሳካት አስፈላጊ ሆኖ ካልተገኘ በስተቀር አዲስ ሥራ መጀመር አይችሉም።

40. Bankruptcy and winding up

- 1. The provisions of book v of the commercial coda shall apply mutatis motanedis to the winding - up of an enterprise declared bankrupt.
- 2. Not with standing the provisions of Article 1166(1) and (2) of the commercial code the court may decide that bankruptcy proceedings of an enterprise be conducted by way of summary procedure.

41/ Appointment, duties and powers of liquidators

- 1. In cases referred to under Article 39(1-5) of this proclamation the supervising authority, shall appoint one or more liquidators that could satisfy the criteria set by the auditor general and who are not employees of the enterprise.
The supervising authority may dismiss the liquidators for good cause
- 2. The liquidators shall take possession of the books and accounts of the enterprise under liquidation.
- 3. Unless the supervising authority decides otherwise the liquidators shall take possession of the property of the enterprise and shall assume the powers and duties of the board and the general manager under this proclamation provided, however, that the liquidators may not under take new business unless liquidators may not under take new business unless required for the execution of contraltos still running or where the interests of the winding up so require.

- 4/ ቦርዱ ካለፈው የሂሳብ ዓመት መጨረሻ ጀምሮ የሂሳብ ማጣራት ተግባር እስከተጀመረበት ቀን ያለውን ጊዜ የሚሸፍን ስለድርጅቱ አቋም ሪፖርት አዘጋጅቶ ለሂሳብ አጣሪዎች ይሰጣል።
- 5/ ሂሳብ አጣሪዎችና ቦርዱ የድርጅቱን መብቶችና ግዴታዎች ባጭሩ የያዘ መግለጫ በጋራ አዘጋጅተው ይፈርሙበታል።
- 6/ ተቆጣጣሪው ባለሥልጣን በተለየ ሁኔታ ካልወሰነ በስተቀር ቦርዱና ዋናው ሥራ አስኪያጅ ሂሳብ አጣሪዎቹን በሥራቸው ይረዷቸዋል።

#2/ ባለገንዘቦችን ስለመጥራት

- 1/ ሂሳብ አጣሪዎች ድርጅቱ የሚፈርስ መሆኑን ያላቸውን የገንዘብ ጥያቄም ማስረጃ በማስደገፍ እንዲያቀርቡ ለባለገንዘቦች ያስታውቃል።

- 2/ ስማቸው በድርጅቱ መዝገብ ተይዞ ለሚገኘው እንዲሁም በሌላ ሁኔታ ለታወቁ ባለገንዘቦች ማስታወቂያ በሪከማንዴ ይላክላቸዋል። ሌሎች ባለገንዘቦች በስፊው በሚሰራጩ ጋዜጣ በየሣምንቱ በሚወጡ ሶስት ተከታታይ ማስታወቂያዎች እንዲያውቁ ይደረጋል። ባለገንዘቦች ያላቸውን የገንዘብ ጥያቄ እንደነገሩ ሁኔታ ደብዳቤ ከደረሰላቸው ወይም መጨረሻው የጋዜጣ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በዘጠና /(/ ቀን ውስጥ የገንዘብ ጥያቄዎቻቸውን እንዲያቀርቡ ይደረጋል።

- 4. The board shall prepare a report for the liquidators on the affairs of the enterprise covering the period from the end of the last financial year to the date of the opening of the winding up
- 5. The liquidators and the board shall jointly prepare and sign a statement of affairs summarizing the rights and obligations of the enterprise.
- 6. Unless the supervising authority decides other wise, the board and the general manager shall assist the liquidators in carrying out their duties

42/ Calling on creditors

- 1. The liquidators shall inform creditors of the proposed dissolution of the enterprise and require them to file claims with supporting documents.
- 2. Creditors appearing in the books of the enterprise or who other wise known are shall be notified by registered letter. Other creditors shall be notified by notice published in three successive weekly issues of a news paper of general circulation. Creditors shall be required to submit their claims with in 90 days from the of receipt of the letter or from the date of the last issue of the notice in the news paper,as the case may be.

3/ ሂሳብ አጣሪዎች ስለድርጅቱ የሂሳብ አቋም መግለጫ አዘጋጅተው ስለእዳው አከፋፈል ያላቸውን ሐሳብ የባለገንዘቦችን ዝርዝርና የአከፋፈሉን ቅደም ተከተል /የሚኖር ከሆነ/ በመጨረሻ ለተቆጣጣሪው ባለሥልጣን ያቀርባሉ።

4/ ተቆጣጣሪው ባለሥልጣን ሂሳብ አጣሪዎች ያዘጋጁትን የሂሳብ አቋም መግለጫ መሠረት በማድረግና ስለእዳው አከፋፈል ያቀረቡትን ሃሳብ በማመዛዘን፡-

ሀ. የገንዘብ ጥያቄዎቻቸውን በማስረጃ በማስደገፍ ላቀረቡ ባለገንዘቦች ክፍያው እንዲፈፀም ይፈቅዳል፤

ለ. የድርጅቱ ጥሬ ገንዘብ ለባለገንዘቦች መከፈል ያለበት እዳ የማይከፍል ሆኖ ሲገኝ የሶስተኛ ወገኖች መብት ሳይነካ በሚያጸድቀው የሽያጭ ዘዴ አማካይነት የድርጅቱን ንብረቶች ሂሳብ አጣሪዎች እንዲሸጡ ይፈቅዳል።

5/ የድርጅቱ ጠቅላላ ንብረት እዳውን ለመክፈል በቂ በማይሆንበት ጊዜና የተፈቀደው ካፒታል በሙሉ ሳይከፍል ከቀረ ፣ ሂሳብ አጣሪዎች ቀሪው ሂሳብ እንዲከፈል ተቆጣጣሪውን ባለሥልጣን ይጠይቃሉ።

3. The liquidators shall then prepare and submit to the supervising authority a financial statement of the enterprise authority together with their recommendations and a list of or editors and priorities if any, according to which such payments are to be made.

4/ the supervising authority shall, on the basis of the financial statement prepared by the liquidators and after taking in to consideration their recommendations.

a) Authorize the payment of creditors who have filed their claims with the necessary proof;

b) Where the cash balances of the enterprises are not sufficient to cover the debts due to the creditors, authorize the liquidators to sell assets of the entries by using methods, approved by him with out affecting the rights of third parties

5. Where the total assets of the enterprise are not sufficient to pay off its debts and the authorized capital is not fully paid up, the liquidators shall ask the supervising authority for the full payment of the capital.

#3/ የባለገንዘቦችን መብት ስለመጠበቅ

- 1/ የታወቁ ባለገንዘቦች በዚህ አዋጅ አንቀጽ #2 /2/ በተመለከተው የጊዜ ገደብ ውስጥ ጥያቄያቸውን ሳይቀርቡ የቀሩ እንደሆነ ሊከፈላቸው የሚገባ ገንዘብ በባለገንዘቦቹ ስም ባንክ ተቀማጭ ይሆናል።
- 2/ ባልተጠናቀቁ የድርጅቱ ሥራዎች መነሻነት የሚቀርቡ የገንዘብ ጥያቄዎችን ለመሸፈን የሚያስፈልገው ገንዘብ ጥያቄዎችን ለመሸፈን የሚያስፈልገው ገንዘብ እንዲሁም ባለገንዘቦቹ ዋስትና ያልሰጣቸው ከሆነ ክርክር ያስነሱ እቃዎችን ለመሸፈን የሚያስፈልገው ገንዘብ ክርክሩ እስከሚወሰን ድረስ ለብቻ ተቀማጭ ሆኖ ይያዛል።
- 3/ በአንቀጽ #4 /2/ መሠረት የድርጅቱ ሕልውና ካበቃ በኋላ የሚቀርብ በድርጅቱ መዝገብ ያልታወቀ ገንዘብ ጠያቂዎች የገንዘብ ጥያቄያቸውን በአንቀጽ #2 /2/ በተወሰነው ጊዜ ያላቀረቡት ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ከሆነ በትርፍነት ለመንግሥት ከገባው ሀብት ላይ እንዲከፈላቸው ሊጠይቁ ይችላሉ። እንዲሁም በሂሳብ አጣሪዎች ቸልተኝነት ምክንያት ያልከፈላቸው ባለገንዘቦች ሂሳብ አጣሪዎችን በኃላፊነት ሊጠይቁ ይችላሉ።

43/ Protection of creditors

1. where know creditors have failed to file their claims with in the time limit specified in Article 42(2) of this proclamation , the amounts due to then shall be deposited with a bank in the names of the creditors.
2. Sums shall be set aside to meet claims in respect of under takings of the enterprise which are not completed of disputed claims where the creditors have not been guaranteed until the dispute is settled.
3. After the enterprise ceased to exist under Article 44(2), creditors not appearing in the books of the enterprise may claim from the surplus assets
Collected by the government, provided their failure to claim with in the time limit specified in Article 42(2) was due to force major creditors may claim against the liquidators, where they have not been paid owing to the liquidators, negligence.

#4/ የመጨረሻ የሀብትና እዳ መግለጫ እና የመፍረስ ማስታወቂያ ስለማውጣት

- 1/ ባለገንዘቦች ከተከፈላቸውና ሊቀርቡ የሚችሉ የገንዘብ ጥያቄዎችን ለመሸፈን የሚያስፈልገው ገንዘብ በዚህ አዋጅ አንቀጽ #3/1-2/ መሠረት ተቀማጭ ከሆነ በኋላ ሂሳብ አጣሪዎች ድርጅቱ ትርፍ ሀብት ካለው ይህንኑ የሚያሳይ የመጨረሻ የሀብትና የዕዳ መግለጫ አዘጋጅተው ለተቆጣጣሪው ባለሥልጣን ያቀርባሉ፣ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ለዋናው አዲተርም ግልባጭ ያደርጋሉ። ዋናው አዲተር የሚሰጠው አስተያየት ካለው ወዲያውኑ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮና ለተቆጣጣሪው ባለሥልጣን ይሰጣል። ተቆጣጣሪው ባለሥልጣን የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ስምምነት በማግኘት የመጨረሻውን የሀብትና የእዳ ግለጫ ሲያፀድቀው ወዲያውኑ ድርጅቱ እንዲፈረስ መወሰኑን ለመስተዳድር ምክር ቤት ያስታውቃል።
- 2/ የመስተዳድር ምክር ቤት ድርጅቱ የተቋቋመበትን ደንብ ይሠርዛል። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የድርጅቱ ሕልውና ያበቃል።
- 3/ የፈረስ ድርጅት መዝገቦች በተቆጣጣሪው ባለሥልጣን ዘንድ ተቀምጠው ለዓመት ይቆያሉ። እነዚህን መዝገቦች ለማየት የሚፈልጉ ሰዎችም ተገቢውን የአገልግሎት ክፍያ በመክፈል መመርመር ይችላሉ።

44/ Final Balance Sheet and Publication of Notice of Dissolution

1. After the creditors have been paid or sums have been set aside to meet potential claims pursuant to Article 43(1) and (2), the liquidators shall prepare a final balance sheet showing surplus assets, if any, and submit the same to the supervising authority with a copy to the Regional Finance, and Auditor beauro. The auditor General shall promptly forwed his comments, if any, to the Regional of Finance Beauro and the supervising authority, the supervising authority shall notify the Regional Administrative Council of the liquidation process as soon as of the final balance sheet and obtains the concurrence of the Regional finace bureau .
2. The Regional Administrative Council shall then repeal the establishment regulation of the enterprise.The entrprise shall cease to exist as of the date of repeal of its establishment regulations.
3. The books of the dissoslved enterprise shall be deposited with the supervising authority where they shall be kept for ten years. Any interested person may inspect such books after payment of the prescribed fee.

#5/ ለመንግስት ገቢ ስለሚሆን ሀብት ፈርሶ ሂሳብ የተጣራ ድርጅት ትርፍ ሀብት ለመንግስት ገቢ ይሆናል።

ምዕራፍ 9

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

#6/በሌሎች ሕጎች ስለተቋቋሙ ድርጅቶች
ፈ/ ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፊት በሌላ ሕግ የተቋቋመ ማንኛውም ድርጅት፡-

ሀ/ በዚህ አዋጅ መሠረት በሚወጣ ደንብ እንደገና እንዲቋቋም ፣ ተከፋፍሎ አዲስ በሚቋቋሙ ድርጅቶች እንዲተካ ወይም ከሌላ ድርጅት ጋር እንዲዋሃድ ሊደረግ፣ ወይም

ለ/ በዚህ አዋጅ መሠረት እንደተቋቋመ ተቆጥሮ በክልል መስተዳድር ምክር ቤት ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን ሊሰየምና በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች መሠረት እንዲተዳደር ሊደረግ ይችላል።

ገ/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፈ/ሀ/ መሠረት የሚቋቋሙ ድርጅቶች አንድን ድርጅት በመከፋፈል ወይም አንድ በላይ የሆኑ ድርጅቶችን በማዋሐድ የሚፈጠሩ ሲሆን የተከፋፈሉትን ድርጅት ወይም የተዋሐዱትን ድርጅቶች ሂሳብ መዝጋትና መመርመር እንዲሁም መብትና ግዴታ ማስተላለፍን በሚመለከት የዚህ አዋጅ አንቀጽ "6 /3/፣ #7 እና "8 ድንጋጌዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ።

45/ assets due the government

Any surplus assets of an enterprise dissolved and liquidated shall devolve to the government

CHAPTER 9

Miscellaneous Provisions

46/ Enterprise established under other law

1. Any enterprise established under other law laws before the coming in to force of this pro proclamation may be;

a) Pursuant to regulation under this Proclamation, re-established divided to from new enterprise , or amalgamated with an other enterprise;or

b) deemed established under this proclamation so that the Council of administration shall designate a supervising authority provisions of this shall be governed by the provisions of this proclamation.

2. Where enterprise are established as a result of division, or amalgamation under sub-article 1 of this Article the provision of Article 36(3) 37 and 38 shall apply with respect to the closing and auditing of the all outs of the enterprise being divided or the enterprises being amalgamated as well as the transfer of the rights and obligations of such enterprise or enterprise.

#7/ የክልል መስተዳድር ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

- 1/ በዚህ አዋጅ መሠረት
 - ሀ/ ድርጅት የማቋቋም
 - ለ/ ለሚቋቋመው ድርጅት ካፒታል የመመደብና ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን የመሰየም፤
 - ሐ/ ድርጅት የማፍረስ
 - መ/ አንድ ድርጅት ከሌላ ድርጅት ጋር እንዲዋሐድ ወይም እንዲከፈል የመወሰን፤
- 2/ ሦስተኛ ወገኖች መብት ሳይነካ:-
 - ሀ/ ማናቸውም ድርጅት በንግድ ሕግ መሠረት የንግድ ማህበር ሆኖ እንዲቋቋም፤
 - ለ/ ማናቸውም ድርጅት እንዲሸጥ ወይም በሌላ አካሄድ ድርጅቱ ወይም ማኔጅመንቱ እንዲተላለፍ የመወሰን፤
- 3/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2/ ሀ/ መሠረት በሚቋቋም ንግድ ማህበር በመንግሥት የተያዘ አክሲዮን እንዲሸጥ የመወሰን ፤
- 4/ ይህን አዋጅ ተግባራዊ ማድረግ የሚያስፈልጉ ደንቦችን የማውጣት ፣ ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል።

#8/ አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በክልል ምክር ቤቱ ጸድቆ በልሳነ ህግ 48/ ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አሰሳ ግንቦት-፲፮ ቀን 1998 ዓ.ም
ያረጋል አይሸሹም ብርሃኔ
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት
ኘራዝዳንት

47. power and Duties of the Regional Adminstrative Council

- 1) Pursuant to this proclamation to:
 - a) Established an enterprise
 - b) Allocate capital and designate a supervising authority for an enterprise being established by it ;
 - c) Dissolve an enterprise;
 - d) Determine the amalgamation of an enterprise with another or the division thereof;
- 2. Without affecting the rights of third parties, to determine;
 - a) The establishment of any enterprise as a business organization under the commercial code;
 - b) The sale of enterprise, or the transfer of the enterprise or its management in any other manner;
- 3. To decide on the sale of shares held by the government in business organizations established under sub-article 2(a) of this Article;
- 4. To issue regulations for the proper implementation of this proclamation

48 EffectiveDate

This proclamation shall enter in to force on the date of its publication in the llsane Hig gazeta

May 25, Assosa 2006

Yare gal Ayeshishm

Benishangul Gumuz Regional State **President**